

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

ማስታወቂያ

አጠቃላይ ስብሰባ

ዛሬ ከአገልግሎት በኋላ አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን አባላት ስብሰባ እንዲሟኖር ሽማግሌዎች ያሳስባሉ።

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያዩ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትሹም አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!

G&B Ministry የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም

ለG&B Ministry የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም በፊታችን ቅዳሜ (March 24 ከ2-5pm) በብረሃነ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ይደረጋልና በመገኘት አገልግሎትን እንድንደግፍ እናበረታታለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፤ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

<p>የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን</p>		<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church</p>
<p>“እነሆ፤ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10</p>		
<p>“መንፈስህን ትልካለህ ይፈጠራሉም፤ የምድርንም ፊት ታድሳለህ።” (መዝ. 104:30)</p>		
<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625</p>	<p>መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.</p>	
<p>March 18, 2018</p>	<p>መጋቢት 9፣ 2018 ዓ.ም.</p>	

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	እህት ሰናይት ከበደ
አምልኮ.....	የቤተክርስቲያን አምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም አያሌው አስፋው
ቃል	ወንድም ረድኤቱ ካሳ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል። ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ፤ እውነተኛም እንደ ሆነ ውሸትም እንዳልሆነ፤ እናንተንም እንዳስተማራችሁ፤ በእርሱ ኑሩ።” (1ዮሐ. 2:27)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ሌላ አጽናኝ

“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል።” ዮሐ. 14:15-16

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር አገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት አንድ ታላቅ ተስፋ ሰጥቶናል። ጌታ እርሱ ከሄደ በኋላ ሌላ አጽናኝ እንደሚመጣልን ተናግሮን ነበር። ህይ “ሌላ አጽናኝ” የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ እንደ ኢየሱስ ያለ ሌላ አጽናኝ ነው። “ሌላ” የሚለው ቃል አዲስ ኪዳን በተጻፈበት በክሪክ ቋንቋ “allos” ማለት ሲሆን ትርጉሙ ደግሞ “another of the exact, identical, specific kind without one single variation” ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ እየሱስ ያለ ሌላ አጽናኝ እንደሆነ ነው። ስለሆነም ኢየሱስ ፊተኛው አጽናኝ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሌላው አጽናኝ ነው።

“አጽናኝ” ለሚለው ቃል የእንግሊዝኛው አቻ ቃል “Comforter” የሚለው ሲሆን ሁለቱም ቃላት “ፎርቅሊጦስ” ወይም “Counselor” ለሚለው ቃል የተሰጡ ፍቺዎች ናቸው። ይህ ማለት ደግሞ አማካሪ፣ የሕግ ረዳት፣ በሁሉም ጉዳይ የሚፈለግ ሰው የሚገልጽ ነው። እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ጉዳይ ምንፈልገው፣ የምንጠጋው፣ የምንጠይቀው፣ ሁልጊዜም አብሮን የሚቆም ጠበቃችን፣ መሪያችን፣ አማካሪያችን ነው። ልክ ባለጉዳይ በችሎት ፊት በጠበቃው እንደሚናገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስም ሁል ጊዜ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ አብሮን አለ። ለዚህ ነው ቅዱሳኑ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ማንም በማይቋቋመው ጥበብና ኃይል ይናገሩ የነበሩት።

ጌታ በምድር በነበረበት ጊዜ የቃሉን ሚስጢር እየገለጠ፣ በአጋንንት የተያዙትን ነጻ እያወጣ፣ ድውያንን እየፈወሰ፣ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ — በአጠቃላይ የአባቱን የአብን ፍቃድ እያደረገ ተመላልሷል። ሐዋሪያቱና ደቀ መዛሙርቱ በሁሉ ነገር ዘወር ብለው ይመለከቱ የነበረው ጌታን ነበር። እምነታቸው ሲናወጥ ወደ እርሱ ተመልክተው ይጽናናሉ። ጥያቄ የሆነባቸውን ነገር ሁሉ ወደ እርሱ ያቀርባሉ። ድውያናቸውንና ሙታናቸውን በእግሩ ስር ያስቀምጣሉ። በሰርጋቸው ላይ በመገኘት ጉድለታቸውን ሞልቷል፤ በለቅሶአቸው ላይ አብሮ አዝኖ አጽናንቷል፤ የተራቡትን መግቧል። መንፈስ ቅዱስ “ሌላ አጽናኝ” ሆኖ ይህንን ጌታ የጀመረውን ስራ ሊቀጥል ነው የመጣው። ሐዋሪያቱ በነገር ሁሉ ወደ ጌታ ዘወር ይሉ እንደነበር እኛም በነገር ሁሉ ወደ መንፈስ ቅዱስ ዘወር እንል ዘንድ ያስፈልገናል። አሁን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለው እርሱ ነውና።